

አንግዶች አንኳን ደሀና መጣቸዎ!



Milwaukee & Chicago Area Evangelical Churches FELLOWSHIP CONFERENCE

And when the day of Pentecost was fully come, they were all with one accord in one place.

Guests	Days
Pastor Eshetu Hordofa	Sep. 13 @06:30 P.M
Singer Tesfaye Challa	Sep. 14 @02:00 P.M Sep. 15 @01:30 P.M

በዓለ ገምሳ የተገለጸውም ቀን በደረሰ ጊዜ፤ ሁሉም በአንድ ልብ ሆነው አብረው ሳሉ፤ የሐዋርያት ሥራ 2:1

Location
 CHICAGO YEMSRACH EVANGELICAL CHURCH
 4455 N SEELEY AVE
 CHICAGO, IL 60625
 LIVE STREAMING ON YECC.ORG/LIVE



- ⇒ የአሁኑ ፕሮግራም ይካሄዳል?
 - ⇒ የእርብ ፕሮግራም ይካሄዳል?
 - ⇒ በመጽሐፍ ቅዱስ ጥናት ይካሄዳል?
 - ⇒ ማገልገል ይፈልጋሉ?
 - ⇒ Yeec.org App ጭነዋል?
 - ⇒ <http://www.yeec.org/> ይጎበኛሉ?
- ሽማግሌዎችን ለማግኘት:-
 773-886-0818 (ወ/ም ሲሳይ)
 773-507-0147 (ወ/ም ጸደቀ)
 630-677-0293 (ዶ/ር ተረፈ)
 773-910-0486 (እ/ት ሰናይት)
 773-556-5345 (ወ/ም ረድኤቱ)

መደበኛ ፕሮግራሞች
 እሁድ 1:30 p.m. -- 4:30 p.m.
 አርብ 7:00 p.m. -- 9:00 p.m.

የችካጎ የምስራች ወንጌላዊት ቤተ ክርስቲያን



Chicago Yemsrach Evangelical Church

“እነሆ፤ ለሕዝቡ ሁሉ የሚሆን ታላቅ ደስታ የምሥራች እነግራችኋለሁና አትፍሩ” ሉቃስ 2:10



ወንጌል ያለንን ውዳሴ ለአምላካችን ከፍ እናድርግ።

“አሁንም እግዚአብሔርን ፍሩ ፡ በፍጹምም በእውነተኛም ልብ አምልኩት...”
 (ኢያሱ 24:14)

Chicago Yemsrach Evangelical Church
 4455 N. Seeley Avenue
 Chicago, IL 60625

መደበኛ ፕሮግራሞች
 እሁድ 1:30 p.m. -- 4:30 p.m.
 አርብ 7:00 p.m. -- 9:00 p.m.

September 01, 2019

ነሐሴ 26 ፣ 2011 ዓ.ም.

የእለቱ አገልግሎት መርሃ-ግብር

ጸሎት እህት ሰናይት ከበደ
 አምልኮ..... የቤተ ክርስቲያን የአምልኮ ቡድን
 ፕሮግራም መሪ ዶ/ር ተረፈ አንጄቦ
 ቃል ወንድም ጌቱ ጳውሎስ
 ግጠቃለያ ፕሮግራም መሪ

የሳምንቱ ጥቅስ

“አሜን : በረከትና ክብር ጥበብም ምስጋናም ውዳሴም ኃይልም ብርታትም ከዘላለም እስከ ዘላለም ድረስ ለአምላካችን ይሁን፡ አሜን አሉ።”
 (ራዕይ 7:12)

የመጽሐፍ ቅዱስ ጥናት ቡድኖች

መሪ	ቀን	አድራሻ
ወ/ም አያሌው	ማክሰኞ	5030 N. Marine Dr., Chicago, IL 60640
እህት ሰናይት ከበደ	ማክሰኞ	7319 N Oakley Ave, Chicago, IL 60645
ወ/ም ጌቱ ጳውሎስ	ማክሰኞ	7200 N. Ridge Ave., Chicago IL 60660
ዶ/ር ተረፈ አንጄቦ	ማክሰኞ	7526 N. Ridge Blvd., Unit #3W, Chicago IL 60645
ወ/ም ረድኤቱ ካሳ	ሃሙስ	7252 W. Everell Ave., Chicago, IL 60631
ወ/ም ሳሚ ኃብተየስ	ሰኞ	9107 Laramie St. Skokie, IL 60077
ወ/ም ዮናስ ባህሩ	ማክሰኞ	5523 N. Kenmore Ave., Chicago, IL 60640

መልዕክተ ሰንበት

ወ/ም ረድኤቱ ካሳ

ልዩ መንፈስ - ፈጽሞ መከተል!

“ከእኔ ጋር የወጡት ወንድሞቼ ግን የሕዝቡን ልብ አቀላጡት፡ እኔ ግን አምላኬን እግዚአብሔርን ፈጽሜ ተከተልሁ።” (ኢ.የሱ 14:8)

የእግዚአብሔር ሰው ካሌብ ልዩ መንፈስ የነበረው ሰው ነው። ከዚህ በፊት እንዳየነው ይህ የልዩነት የዕምነት መንፈስ ነው። ካሌብ በእግዚአብሔር ያመነ ሰው ብቻ ሳይሆን እግዚአብሔርን ያመነ ሰው ነው። ይህ የልዩነት መንፈስ ደግሞ ደግሞ በእግዚአብሔር የተፋ ቃል ላይ ፈጽሞ የመደገፍ መንፈስ እንደሆነም ተመልክተናል። ዛሬ ደግሞ ይህ ልዩ መንፈስ እግዚአብሔርን ፈጽሞ የመከተል መንፈስ እንደሆነ እንመለከታለን።

ካሌብ እግዚአብሔርን ፈጽሞ የተከተለ ሰው ነው። ይህንን ደግሞ ካሌብ እራሱ “እኔ ግን አምላኬን እግዚአብሔርን ፈጽሜ ተከተልሁ” (ቁ8) በማለት ያረጋግጥልናል። ይህ ደግሞ ካሌብ ስለ እራሱ ምስክርነት የሰጠበት ጉዳይ ብቻ ሳይሆን በሰውም በእግዚአብሔር ፊት የተገለጠ ነበር። ካሌብ እግዚአብሔርን ፈጽሞ በመከተሉ የሚረግጠው ምድር ሁሉ ለእርሱና ለዘፋር ርስት እንደሚሆን ሙሴ መስክሯል። (ቁ9) ሙሴ ብቻ ሳይሆን እግዚአብሔርም እራሱ ካሌብ ፈጽሞ እንደተከተለው መስክሮለታል። (ዘጎ. 32:11-12 ፤ ዘዳ. 1:36) ከዚህም የተነሳ ትውልዱ ሁሉ በምድረበዳ ሲቀር ካሌብ ግን በሕይወት ቆይቶ ወደ ተስፋይቱ ምድር ገባ። ከብሮንንም ርስት አድርጎ ወሰደ። (ቁ.14)

ካሌብ እግዚአብሔርን ፈጽሞ ነበር የተከተለው። እግዚአብሔርን የተከተለው በሙሉ ልቡ ነበር። ሁለንተናውን ለእግዚአብሔር የሰጠ ሰው ነው። ካሌብ ያልፍበት የነበረው ሁኔታና አካባቢው ልብን ሊከፍሉና ማመንታት ውስጥ ሊያስገቡ የሚችሉ ነበሩ። እርሱ ግን ከአስሩ ወገኖቹ ጋር ለአሰሳ በወጣ ጊዜ የተሰለፈው ከብዙሃኑ ሃሳብ ጋር ሳይሆን ከእግዚአብሔር ሃሳብ ጋር ነበር። አብረውት የወጡት አስሩን አልተከተለም። እንዲሁም ተስፋ የቆረጠውንም ሕዝብ አልተከተለም። እርሱ እግዚአብሔርን ተከተለ።

መከተል የእራሱን ሃሳብ በ እግዚአብሔር ሃሳብ መጠቅለልን የሚጠይቅ ነው። በፈቃዱ ውስጥ መግባትን ይጠይቃል። ጌታችንም በወንጌላት ያስተማረን “እኔን መከተል የሚወድ እራሱን ይካድ መስቀሉንም ተሸክሞ ይከተለኝ” በማለት ነው። (ማቴ. 16:24) የተጠራው ጌታን እንድንከተል ነው። የራሳችንን ፍቃድ እያገለገልን ጌታን ለመከተል አንችልም። መከተል መስቀልንም መሸክም ይጠይቃል። ነገር ግን ጌታን በፍጹም ልብ ስንከተል እንደ ካሌብ ከመልካም ነገር አንጎድልም። በህይወት እንኖራለን ፤ ርስታችንን እንወርሳለን ፤ በተስፋው ቃል ላይ እንደገፋለን ፤ ሽምግልነታችን በዘይት ይለመልማል። አሜን!